

**የጨረታ ማስታወቂያ ቁጥር T- 02/2010**

የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን በዋናው መ/ቤትና በቃሊቲ የመንገድ ምርምር ማዕከል ለሚገኙት ሠራተኞች አገልግሎት የሚውል የካፍቴሪያ አገልግሎት በአገር ውስጥ ግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመግዛት ይፈልጋል። በጨረታው ለመሳተፍ ፍላጎት ያላቸው ነገር ግን በአቅራቢዎች ዝርዝር ውስጥ ተደም ሲል በድረ ገፅ ያልተመዘገቡ በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ ዋብሣይት (ድረገፅ) ተመዝግበው የተመዘገቡበትን ማስረጃ በማያያዝ የጨረታ ሰነድ መግዛት ይችላሉ። የካፍቴሪያ አገልግሎት የሚሠጥበት ቦታ በዋናው መ/ቤትና በቃሊቲ የመንገድ ምርምር ማዕከል ነው።

1. ተጫራቾች በጨረታው ለመሳተፍ የሚያስችላቸውን የዘመኑ ግብር የከፈሉበትን ከሚፈለገው አገልግሎት ጋር የተዛመደ የንግድ ሥራ ፈቃድ፣ የተጨማሪ እሴት ታክስ ከፋይ መሆናቸውን ማረጋገጫ ሠርተፊኬት እና በጨረታው ለመሳተፍ ከሀገር ውስጥ ገቢ ቢሮ የድጋፍ ደብዳቤ በማቅረብ የጨረታውን ሰነድ ዘወትር በሥራ ሰዓት የማይመለስ ብር100.00 ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ ሊመነዘር በሚችል ተመጣጣኝ ሌላ ገንዘብ በመክፈል በባለሥልጣኑ ዋና መ/ቤት 1ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 104 በመቅረብ ይህ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ መግዛት ይችላሉ።
2. የጨረታው አሸናፊ የሚወሰነው በጨረታ ሰነዱ ውስጥ በተመለከቱት መስፈርቶች መሠረት ሲሆን ጨረታው ዜግነትን ሳይመለከት ለማንኛውም በዚህ ሥራ ላይ ለተሰማራ ክፍት ነው። የጨረታ ሰነዱ የተዘጋጀው በአማርኛ ቋንቋ ነው።
3. ተጫራቾች ጨረታቸውን ለዚህ ተግባር በተዘጋጀ ሳጥን ቢሮ ቁጥር 104 ገቢ የሚያደርጉበት የመጨረሻ ቀን ጳጉሜ 02 ቀን 2010 ዓ.ም እስከ ጥዋቱ 4:00 ሰዓት ድረስ ብቻ ነው።
4. ተጫራቾች ከብር 20,000.00 ያላነሰ ወይም በኢትዮጵያ ውስጥ ሊመነዘር በሚችል ተመጣጣኝ ሌላ ገንዘብ የጨረታ ማስከበሪያ በባንክ በተረጋገጠ ቼክ፣ በጥሬ ገንዘብ ወይም በባንክ ዋስትና ከጨረታ ሰነዳቸው ጋር በማያያዝ ማቅረብ ይኖርባቸዋል። ከዚህ ውጭ በኢንሹራንስ ወይም በሌላ መልክ የሚቀርብ የጨረታ ማስከበሪያ ተቀባይነት የለውም።
5. ጨረታው ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ጳጉሜ 02 ቀን 2010 ዓ.ም ከጠዋቱ 4:15 ሰዓት በመ/ቤቱ 4ኛ ፎቅ በሚገኘው የሰብሰባ አዳራሽ ይከፈታል።
6. ተጫራቾች በጨረታው ደንብና መመሪያ መሰረት ጨረታቸውን ማቅረብ አለባቸው።ከጨረታው ደንብና መመሪያ ውጭ የሚቀርብ ማንኛውም ጨረታ ተቀባይነት የለውም።
7. መ/ቤቱ ስለ ካፍቴሪያ አገልግሎት ግዥ የተሻለ መንገድ ካገኘ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዘ መብቱ የተጠበቀ ነው።
8. ለበለጠ መረጃ ተጫራቾች የሚከተለውን አድራሻ መጠቀም ይችላሉ።

የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን  
የዕቃ ግዥና አቅርቦት ቡድን  
የፖስታ ሣጥን ቁጥር 1770  
የስልክ ቁጥር 011 553 04 23 ወይም 011 551 7170 የዉስጥ መስመር 174  
ፋክስ 011 550 77 88  
አዲስ አበባ ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን

ማሳሰቢያ  
ጋዜጣው ነሐሴ 14 እና 17 ቀን 2010 ዓ.ም ይውጣ